

# INOVA የጉዞ መመሪያዎች

ከጁላይ 19፣ 2021 ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ

## ሁሉም ጎብኝዎች

- ወደ Inova ተቋም የሚመጣ ሁሉም ሰው ከ COVID-19 ምልክቶች ነፃ መሆን አለበት።
- ጠያቂው ዕድሜ 16 ወይ ከዛ በላይ መሆን አለበት።
- አሁን ካለው የ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማእከል (Centers for Disease Control (CDC)) መመሪያ መሰረት **የክትባት ሁኔታው እንተጠበቀ** ሆኖ ሁሉም ወደ ጤና እንክብካቤ ግቢ የሚገቡ ሰዎች ግቢው በሚኖራቸው ቆይታ ማስከ ማድረግ አፍና አፍንጫቸውን መሸፈን እንዳለባቸውና እያንዳንዱ ሰው የሰድስት ጫማ ርቀት መጠበቅ እንዳለበት ያስቀመጠው ለመተግበር።
  - ማስከን በአግባ ማድረግ ካልቻሉ እንዲወጡ ይጠየቃሉ።
  - የሚከተሉት ዓይነት መሸፈኛዎች በ Inova ውስጥ ተቀባይነት የላቸውም፡
    - የገምባሌ ዓይነት
    - ሻርፕ
    - መተንፈሻ ያላቸው ማስከኮች
- COVID-19 እንዳለቸው ለተጠረጠሩ ወይ ለተረጋገጠባቸው ደንበኞች የህይወት መጨረሻ ቡኔታ ካልሆነ በስተቀር ጠያቂ አይፈቅድም።
- ታካሚው ከጠየቁ ለአዋቂና ታዳጊ ታካሚዎች ቨርቸዋል ጥየቃ ዝግጁ ናቸው።

## በሆስፒታል ውስጥ ተኝቶ የሚታከም

- የጥየቃ ሰዓት በየቀኑ ከ 9 ከሰዓት በፊት - 6:30 ከሰዓት በኋላ ነው።
  - ለሂወት መጨረሻ፣ ምጥ ላይ ላሉና ካህናት ሊፈቀድ ይችላል።
- አዋቂ ታካሚዎች ከተወከለው ድጋፍ ሰጪ ሰው (Designated Support Person (DSP)) በተጨማሪ ሁለት ጠያቂዎች ሊጠይቃቸው ይችላል\*።
- ህጻናት ታካሚዎች 24/7 ሁለት ወላጆች/አሳዳጊ ሊኖራቸው ይችላል።
  - ICU-ያልሆኑ ታካሚዎች ሁለት ተጨማሪ ጠያቂዎች ሊገቡ ይችላሉ፣ ነገር ግን በመጠየቅ ሰዓት ብቻ ነው።
  - ለ PICU NICU ታካሚዎች ተጨማሪ ጠያቂዎች በእያንዳንዱ ጉዳይ መሰረት የሚወሰን ይሆናል።

## ሆስፒታል ተመላላሽ ተካሚዎች/አደጋ ጊዜ ክፍል (EMERGENCY ROOM (ER))

- ተመላላሽ ለሆነ አዋቂ ታካሚ ከ ከምድብተኛ አጋኝ ሰው (Designated Support Person (DSP)) ተጨማሪ አንድ ጠያቂ ሊያየው ይችላል\*።
- ህፃናት ተመላላሽ ቦታ ወላጆች/አሳዳጊዎች ብቻ ሊኖራቸው ይችላል።

\*ዝርዝሩን በገጽ 3 ይመልከቱ

# INOVA የጥየቃ መመሪያ የቀጠለ

ከጁላይ19፣ 2021 ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ

## የባህሪ ጤና ተኝቶ ታካሚ

- የአዋቂ ተኝቶ ታካሚ ጥየቃ፡ ታካሚው ከጠየቁ ቨርቸዋል ጥየቃ ይፈቀዳል።
- የታዳጊ ተኝቶ ታካሚዎች ጥየቃ፡ የጥየቃ ሰዓት ከ 6-6:30 ከሰዓት በኋላ በሳምንት ሰባት ቀን።
  - ጠያቂው ዕድሜያቸው 18 ወይ ከዛ በላይ መሆን አለበት።
  - ጠያቂው መጠን ሁለት ወላጅ ወይ የተፈቀደለት ተወካይ ብቻ የተገደበ ነው።
  - በግለሰቡ ጥያቄ መሰረት ከእንክብካቤ ቡድኑ ጋር በመሆን በቅድሚያ ሊዘጋጅ ይችላል።
  - ወደ ክፍሉ ለመግባት ጠያቂው የእንክብካቤ ቡድኑ የሰጠውን ኮድ ማቅረብ አለባቸው።
  - ጠያቂዎች በሚገቡበት ጊዜ መታወቅያ ፎቶ እንዲያሳዩና እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ።
  - ጥየቃው የሚካሄደው በተወሰነው ቦታ ላይ ብቻ ነው።

## የሴቶች ጤና

- በዚህ ሰዓት ዕድሜያቸው ከ16 ዓመት በታች የሆኑ እህት/ወንድም በሴቶች የጤና አካባቢ እንዲገቡ አይፈቀድም።

## የወሊድና ማዋለድ ጥየቃ

- በማዋለጃና ወሊድ ክፍል አንድ ደጋፊ ሰው 24/7 እንዲገባ ይፈቀዳል።
- በወሊድ ጊዜ ሁለት ተጨማሪ ጠያቂ (16 ዓመትና ከዛ በላይ) ይፈቀዳል።
  - ይህም ባለሙያ፣ አንድ ጠያቂና አንድ ደጋፊ ሰው ሊሆን ይችላል (በአጠቃላይ ሶስት)
  - ይህም ሁለት ጠያቂዎችና አንድ ደጋፊ ሰው ሊሆን ይችላል (በአጠቃላይ ሶስት)

## ድህረ ወሊድና ከፍተኛ ስጋት ላይ ያለ ቅደመ ወሊድ (HIGH RISK PERINATAL (HRP)) ጥየቃ

- በድህረ ወሊድና HRP 24/7 አንድ ደጋፊ ሰው ይፈቀዳል።
- ሁለት ተጨማሪ ጠያቂ (16 ዓመትና ከዛ በላይ) በመደበኛው የሆስፒታል ጥየቃ ሰዓት፤ ከታካሚው ጋር ከበዛ ሶስት ጠያቂ ይፈቀዳል።

## ቅድመ ወሊድ ምርመራ ማእከል (ANTENATAL TESTING CENTER (ATC)) ጥየቃ

- በምርመራ ክፍል ውስጥ ከታካሚዎ ጋር አንድ ሰው እንዲገባ ይፈቀዳል።

# INOVA የጉዞ መመሪያዎች

## የተወከለው ድጋፍ ሰጪ ሰው ሲገለፅ

ታካሚው በማህበረሰቡ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው የሚገልጽ በምርመራ የተረጋገጠ የአካል ጉዳት ካለው እሱ ወይ እሷ **ከተመደበ አጋዥ ሰው (Designated Support Person (DSP))** ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ሊጠይቅ ይችላል። DSP ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ እና ታካሚው ከአካል ጉዳቱ ጋር በተያያዘ ያለው ፍላጎት ዕውቀት ያለው መሆን አለበት። DSP 24/7 በተመደበለት ቦታ ሊቆይ ሊፈቀድለትና ህንፃውን ከ 6 ከሰዓት በፊት- 11 ከሰዓት በኋላ ባለው ሰዓት ከህንፃው እንዲወጣና እንዲገባ ይጠየቃል። እስከ ሁለት ሰዎች DSP ሃላፊነት ሊኖራቸው ይችላል፤ ነገር ግን በአንድ ቀን ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ይፈቀዳል።

በማህበረሰቡ ውስጥ በግለ ሰብ ድጋፍ የሚደረግለት የአካል ጉዳት ያለው ሰው ወደ ሁሉም የ Inova ቦታዎችና የህክምና ማዕከላት DSP ይዞ መምጣት ይችላል።